



ኢትዮጵያውያን ማህበረሰብ በቤልጅግ Ethiopian community in Belgium (ECB)

ቀን: የካቲት 13, 2005 ዓ.ም.

ይድረስ ለኢሳት ቴሌቪዥን አዘጋጆች

ጉዳይ:- አቶ ፋሲል የኔአለም ለማህበራችን ያቀረቡትን ጥያቄ ይመለከታል።

ኢሳት በአውሮፓ ከተሞች እያካሄደ ባለው የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅት መርሐግብሩ መሠረት በቤልጅግም ብራስልስ ከተማ ፌብሩዋሪ 24 ቀን 2013 ሊያከናውን ያቀደውን ፕሮግራም በቤልጅግም ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን በማህበራችን የኢ-ሜል መስመር እንድናስተላልፍ ፌብሩዋሪ 19 የላካችሁልን ኢ-ሜል ደርሰናል። ማህበራችንም ጥሪውን ለማስተላለፍ የማይችልበትን በቂና ትክክለኛ ምክንያት በመጥቀስ ጥያቄው በቀረበለት ዕለት ባፋጣኝ ምላሽ መስጠቱ ይታወቃል። ይሁንና ማህበሩ የሰጠውን ምላሽ በአግባቡ ካለመረዳት ይሁን ወይም በሌላ ምክንያት ethsatbe በሚል መጠሪያ ስማቸውን መግለጽ ያልፈለጉ የድርጅታችሁ ተወካይ ለማህበራችን በጻፉት ምላሽ የተሳሳተ ግንዛቤ የተፈጠረ መሆኑን ተረድተናል።

ማህበራችን ቀደም ሲል ስማቸውን ሳይጠቅሱ ቅሬታቸውን ብቻ በተጠቀሰው መጠሪያ ስም ለላኩልን የድርጅቱ ተወካይ ምላሽ መስጠት አግባብ አይደለም በሚል ትቶት ነበር። ይሁንና ይህንኑ ቅሬታ በመጥቀስ ማህበራችን ጥሪውን ለማስተላለፍ ያልፈቀደበትን ምክንያት እንዲያብራሩ የኢሳት ኢ-ሜል ላይ ትቶት አቶ ፋሲል የኔአለም ላላኩት የኢ-ሜል ጥሪ ማህበራችን በዚህ ደብዳቤ ምላሽ ለመስጠት ወስኗል። በመጀመሪያ አቶ ፋሲል ሕዝብ ስለጉዳዩ ማወቅ ይገባል። በሚል እምነት እና ማህበሩ የከለከለበት ምክንያት የኢሳትን ስም ወይም መልካም ዝና የሚያጎድፍ ስለሆነ ጉዳዩ ሊመረመር ይገባል፤ ለእዚህም በስም የጠቀሱዎቸው የማህበሩ ተወካዮች ተገኝተው ለኢሳት ቃለ-መጠይቅ ምላሽ እንዲሰጡ ላቀረቡት ግብዣ ማህበራችን አክሮቱንና ምስጋናውን ይገልጻል። ማህበሩም በጉዳዩ ላይ ተወያይቶበት አቶ ፋሲል ላቀረቡት ጥያቄ ማህበሩ በቅድሚያ የጽሑፍ ምላሽ መስጠት እንዳለበት በማመን ይህን ደብዳቤ አዘጋጅቷል።

በመጀመሪያ ከተመሰረተ በረካታ አመታትን ያስቆጠረው የኢትዮጵያውያን ማህበር በቤልጅግም መረጃዎችን ለማህበሩ አባላት ለማሰራጨት የሚጠቀምበትን የኢ-ሜል መስመር አጠቃቀም በተመለከተ በ2011 ዓ.ም. ግልጽ የሆነ የአሰራር መመሪያ አዘጋጅቶ አሰራጭቷል። በመመሪያው ላይ በግልጽ እንደተቀመጠው ይህ የመረጃ መለዋወጫ መስመር ቀደም ሲል ለሁሉም የኅብረተሰብ ክፍል ክፍት ተደርጎ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ሌሎች ጉዳዮችን ሁሉ ሲያስተናግድ ቆይቷል። ይሁንና ለመማሪያና ለመወያየት ታስቦ የተከፈተውን ይህን መስመር የተወሰኑ ግለሰቦች በማህበረሰቡ ውስጥ አላስፈላጊ የሆኑ ቅራኔዎች እንዲፈጠሩ፣ ከእዛም አልፎ የግለሰቦችን ስብዕና እና ከብር የሚዳፈርና የሚያዋርድ መልዕክቶችን ማስተላለፍ ሲጀምሩ ማህበሩ አፋጣኝ እርምጃ ወስኗል። የሚላኩ መልዕክቶች በቅድሚያ ወደ ማህበሩ ኢ-ሜል እንዲላኩ እና ማህበሩ ኃላፊነቱን በመውሰድ አግባብነት ያላቸውን ምልዕክቶች ብቻ ወደ ኅብረተሰቡ እንዲተላለፉ በማድረግ ችግሩን ለመቅረፍ ችሏል። ይሁንና ማህበሩም ግልጽ ባልሆኑ አሰራሮች አባላቶቻችን ዘንድ መድረስ የሚገባቸው መልዕክቶች ታፍነው እንዳይቀሩ በሚል ይህ የመረጃ መለዋወጫ መስመር የሚያስተናግዳቸውን መልዕክቶች ዝርዝር በማስቀመጥ ለአባላቶቹ አስታውቋል። ላለፉት ሁለት አመታትም በእዚህ አግባብ ሲሰራ ቆይቷል። ነገሩን ግልጽ ለማድረግ ያክል የተዘረዘሩት የመረጃ አይነቶች ከዚህ የሚከተሉት ናቸው።

1. የኢትዮጵያን ብሔራዊ አውዳሞችንና ባዕላትን ምክንያት በማድረግ የሚተላለፉ የመልካም ምኞት መግለጫዎች፣
2. የባሕልና የኪነ-ጥበብ (የሙዚቃና ሌሎች) ዝግጅት ጥሪዎች፣
3. ችግር ለገጠማቸው የማህበረሰቡ አባላት የሚደረጉ የበጎ አድራጎት ሥራዎች፣
4. ማህበሩ ትምህርት ሰጭ ናቸው ብሎ ያመነባቸውን ጽሁፎች፣

5. ማኅበሩ የሚሳተፍባቸውና የሚያከናውናቸው ተግባራት እንዲሁም፤

6. በአገራችን በኢትዮጵያ የሰብዓዊ መብት ጥሰትን በሚመለከት ማህበሩ በግልም ሆነ በጋራ የሚጠራቸው ስብሰባዎች ወይም ሰላማዊ ሰልፎች ናቸው።

ኢሳት ቀደም ሲል በልጁ የም በሚገኙት የማኅበራችን አባል አቶ ግርማ ዳውድ በኩል በጃንዋሪ 23፣ 2011 ተመሳሳይ ጥያቄ ለማኅበራችን በኢ-ሜል አቅርቦ ነበር። ማኅበራችንም ጉዳዩን ተወያይቶበት ምንም እንኳን ከተቀመጠው መመሪያ ጋር የሚጣረስ ቢሆንም ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ የኢሳትን የገቢ ማሰባሰቢያ ጥሪ ለማስተላለፍ ወስኖ ይህንኑ ለአቶ ግርማ አሳውቋል። የመመሪያውንም ግልባጭ ተልኮላቸዋል። መልዕክቱም ለሕዝብ ተሰራጭቷል። አቶ ግርማም በእዚሁ ዕለት በጻፉት ኢ-ሜል የማኅበሩን ውሳኔ የሚሰማሙበት መሆኑን በመጥቀስና መልዕክቱ እንዲሰራጭ በመደረጉም ምስጋናቸውን በመግለጽ ለቀጣይ በወጣው መመሪያ መሰረት አብረው እንዲሟሰሩ ገልጸዋል።

ኢሳት ይህን መልዕክት በመዘንጋት ወይም የተለወጠ አሰራር ካለ በሚል ሃሳብም ሊሆን ይችላል በድጋሚ አሁን ለላከልን ጥሪ ማኅበሩ የሰጠው ምላሽ ግልጽና ይህንኑ መመሪያ መሰረት ያደረገ መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን። ኢሳት በፌብራሪ 24 ቀን 2013 የሚያካሂደውን ዝግጅት በተመለከተ ማኅበሩ የሰጠው ምላሽ ለንግድም ይሁን ለፖለቲካ አላማ ወይም ከላይ ከተጠቀሱት የመረጃ አይነቶች ውጪ ያሉ መልዕክቶችን እናስተላልፍም የሚል ነው። ይሁንና አቶ ፋሲል በላኩልን መልዕክት ላይ ኢሳት አትራፊሚ ሆነ የፖለቲካ አቋም ያለው ድርጅት ሳይሆን ከየትኛውም የፖለቲካ ድርጅት ገለልተኛና ሕዝብን ለማገልገል የቆመ ነጻ ሚዲያ እንደሆነ በመግለጽ ማኅበሩ የኢሳትን ስም እንዳገደፈ ገልጸዋል።

በመጀመሪያ ደረጃ ኢሳት ለኢትዮጵያ ሕዝብ መረጃዎችን በማሰራጨት እረገድ እየተጫወተ ያለውን ሚና ማኅበራችን የሚሰተው አይደለም። ይሁንና የኢሳትን ገለልተኛና ነጻ ሚዲያ ሆኖ ለሕዝብ ማገልገሉን በተመለከተ የተለያዩ ዘገባዎችና መረጃዎች ከተለያዩ አካላት ሲወጡና የአደባባይ መወያያም ከሆኑ ውሎ አድሯል። ለእዚህም ቀደም ሲል የአሜሪካው ስቴት ዲፓርትመንት ያወጣው ዘገባ እንዲሁም ከራሱ ከኢሳትና ከግንቦት 7 የለቀቁ አባላት ለሕዝብ ያሰራጨዋቸው መረጃዎች ተጠቃሾች ናቸው። በተለይም ኢሳትን ሲያገለግሉ ቆይተው የወጡት ግለሰቦች የኢሳትን የፖለቲካ ወገንተኝነት በተመለከተ ለሕዝብ ይፋ ያደረጉትን ዝርዝር መረጃ በተመለከተ አንድም ጊዜ ኢሳት ለሕዝብ ሲያስተባብል ወይም በተንሱት ጉዳዮች ላይ ምላሽ ሲሰጥ አልተስተዋለም። ስለዚህ በአደባባይ የሕዝብ መወያያ የሆነውን ጉዳይ በአግባቡ ማስተባበል የኢሳት ድርሻ መሆኑን እያስታወሰን ማኅበራችን በእነዚህና ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎች ላይ በመንተራሰ የራሱን ግምት ቢወስድ፤ በእዛም ላይ ተመርኩዞ ከኢሳት የቀረበለትን የመረጃ ማስተላለፍ ጥሪ ሳይቀበል ቢቀር ሊወቀስ አይገባውም። ኢሳት መልካም ስሜ ንድፏል የሚል እምነት ካለሁ ከላይ በተጠቀሱት አካላት ለተነሱትና በሌላው የነበረተሰብ ክፍልም ዘንድ ጥርጣሬን ባጫሩት ጉዳዮች ላይ በወቅቱ ተገቢውን ምላሽ መስጠት ይጠበቅበታል። ይህ ባልሆነበት ሁኔታ ማኅበራችንን ስም አጥፊ አድርጎ መግለጽ ተገቢ ያልሆነና ሚዛን የጎደለው አስተያየት እንደሆነ ለመግለጽ እንወዳለን።

ማኅበራችን ኢሳት ላቀረበው ጥያቄ ከእዚህ ደብዳቤ ሙሉ ምላሽ ያገኛል ብለን እናምናለን። አቶ ፋሲል ቃለ-መጠይቅ ሊያደርግላቸው ጥያቄ ያቀረበላቸው የማኅበሩ አመራር አባላትም ቢቀርቡ ከዚህ የተለየ ምላሽ የሌላቸ መሆኑን እንገልጻለን።

የኢትዮጵያዊያን ማኅበር በቤልጂየም

የሥራ አሰጻጫ ኮሚቴ

በቤልጂየም የኢትዮጵያ ማህበር በቤልጂየም ህግ መሰረት በ 14/03/1996 ታትሞ በወጣው ሞኒቶር ጋዜጣ በምዝገባ ቁጥር 4934/96 የተመዘገበ ነው።